

"ቄሮ ከጨፈጨፋቸው መካከል አሮሞዎች ቢኖሩ እንኳ በሞታቸው አማሮች ሆነዋል!"

(አቻምየለህ ታምሩ)

2019-11-04



“ቄሮ ከጨፈጨፋቸው መካከል አሮሞዎች ቢኖሩ እንኳ በሞታቸው አማሮች ሆነዋል!”

አቻምየለህ ታምሩ

*** የሰላሌው አሮሞ ቄሮዎች ጥቃት ሲፈጽሙባቸው «አሮሞ ነኝ አትግደሉኝ» ሲሏቸው «ማተብ ያሰረ አሮሞ አናውቅም፤ አማራ ነህ» እያሉ እንደነበር ተናግረዋል። ጉራጌዎን ባለቤታቸውን ደግሞ ሲደበድቧቸው «ጉራጌ ነኝ» ሲሏቸው «ጉራጌ አይደለሽም መንዜ ነሽ» እያሉ ጥቃት እንደፈጸሙባቸው ተናግረዋል!!!**

—

ዐቢይ አሕመድ ዐይኑን በጨው አጥቦ የነገረን በቄሮ በግፍ የተገደሉ ሰዎች ነገድ በሚገዛው አገር ውስጥ የዘር ማጥፋት እየተፈጸመ እንዳልሆነ ለማሳየት ሆን ብሎ የቀቀለው ነጭ ውሽት ነው። ይህ ማለት ግን አሮሞ የሆኑ ሰዎች አልተገደሉም ለማለት አይደለም። እነዚህ ሰዎች ግን ቄሮ የገደላቸው አማራ ናችሁ አሮሞ አይደላችሁም እያለ ነው። ለአስራት ቃለ መጠይቅ የሰጡት የሰላሌው አሮሞ ቄሮዎች ጥቃት ሲፈጽሙባቸው «አሮሞ ነኝ አትግደሉኝ» ሲሏቸው «ማተብ ያሰረ አሮሞ አናውቅም፤ አማራ ነህ» እያሉ እንደነበር ተናግረዋል። ጉራጌዎን ባለቤታቸውን ደግሞ ሲደበድቧቸው «ጉራጌ ነኝ» ሲሏቸው «ጉራጌ አይደለሽም መንዜ ነሽ» እያሉ ጥቃት እንደፈጸሙባቸው ተናግረዋል።

አይሲስ የሚባለው የቄሮ የጭካኔ አባት በ2015 ዓ.ም. ግብጻውያን ኮፕቴኮችን [ክርስቲያኖችን] መቅላቱን ያስታወቀው በአዲስ አበባ የአፍሪካ ኅብረት ስብሰባ እየተካሄደ ነበር። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ስብሰባውን እየተሳተፈ የዜጎቹን መቀላት እንደሰማ የአዲስ አበባውን ስብሰባው አቋርጦ ከአዲስ አበባ ወደ ካይሮ በመብረር ብሔራዊ ሐዘን አውጆ አፋጣኝ የአየር ጥቃት እርምጃ በአራጁ ቡድን ላይ ወስዷል።

ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ እነዚህ እርምጃዎች በፍጥነት የወሰደ የመሰለው አንድ የደህንነት ስራተኛ የሆነ ምዕራባዊ ” አይሲስ ቀላኋቸው ያላቸው ሰዎች ግብጻውያን ስለመሆናቸው ምን ያህል እርግጠኛ ናችሁ?” ብሎ ሲጠይቀው አልሲሲ በመልሱ “የተቀሉት ሰዎች ግብጻዊ ባይሆኑም እንኳ አራጁ ቡድን ግብጻውያንን አርጃለሁ በማለቱ ብቻ፡ ሚቶቹ ግብጻውያን ሆነዋል፤ ስለግብጽ ከመታረድ

በላይ ግብደነት ምን አለ? ቪዲዮውን አላየከውም እንዴት አራጁ ቡድንኮ ሰዎቹን ሲያርድ ግብጻውያን አርጃለሁ እያለ ነው አንገታቸውን የቆረጠው፤ ማንም ይሁኑ ምን ግብጻውያን ተብለው በታረዱት ላይ ያረፈው ካራ የተቃጠው በግብጽ አንገት ላይ ጭምር ነው፤ በዚህም የተነሳ ግብጽ ታርዳለት፤ ስለሆነም በአጻፋዊ እርምጃየ እኩሌሁ እንጂ አልጸጸትም” ነበር ያሉት።

ቄሮ የቀላቸው ሰዎችም መታዬ ያለባቸው እንደዚያ ነው። ዐቢይ የቀቀለውን ቁጥር ትተን «አሮሞ ነን» እያሉ « ማተብ ያሰረ አማራ እንጂ አሮሞ አናውቅም»፤ «አሮሞ አይደላችሁም መንዜ ናችሁ» እያለ ቄሮ በግፍ የገደላዎች አሮሞዎች የተገደሉት ስለ አማራ ነው። ቄሮ እነዚህ ሰዎች ሲቀላ በጭካኔ እያረደ የነበረው « ነፍጠኛ፣ ሰፋሪ» ፣ «አማራ ናችሁ» ወዘተ እያለ ነበር። በመሆኑም ቄሮ ከቀላቸው ሰዎች መካከል አማራ ያልሆኑ አሮሞዎች ቢኖሩ እንኳ ቄሮ ሲቀላቸው ግን «አማራ ናችሁ» በማለት ነውና «አሮሞ አይደላችሁም፤ አማራ ናችሁ» ተብለው የተቀሉት ሰማዕት አሮሞዎች አማሮች ሆነዋል።

የዐቢይ አሕመድ ማጭበርበር በግፍ የተገደሉትን ሰዎች የነገድ ስብጥር በማጭበርበር ላይ ብቻ አያበቃም። ጭፍጨፋውን ቄሮ የተባለው አሸባሪ ቡድን መፈጸሙን ለመሸፈን ሲል « እርስ በርስ ተቧደነው» የሚል ቃል ተጠቅሟል። ይህ አገላለጽ በመሪው ጃዋር መሐመድ በተሰጠው ትዛዝ መሰረት ትዕዛዝ ተቀባዩ ቄሮ በአማሮች ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ «እርስ በርስ ተቧደነው» ወደሚል የአቻላቻ ጠብ ለማውረድና ግፉዓንንም ተጠያቂ ለማድረግ የታለመ ነው። ይህ የዐቢይ ነውረኛነት መሪውን ጃዋርንና መንጋውን ቄሮንም ነጻ ለማውጣት የተደረገ ሙከራ ቢሆንም ቅሉ የቄሮ የሰሞኑ ጭፍጨፋ በአማሮች ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ዘመቻ የመሆኑን እውነታ ግን ከቶ ሊለውጠው አይችልም!